

የግንቦትን ወጥመድ፣ ተወልድ ስፋይ

(ከነቅዱ ጥበብ)

ያን ገዢ በግንቦት፣ በዘመና ሰባት፣
ትንሽ በር ተከፍቶ፣ እንደ ለብ ለማውራት፣
ሁሉም ተናሬቢ፣ በሰቱን ለማውራት፣
ወያዙም ወካችን፣ መሳቱን ለያበት::

ገብ የንገራገዢው፣ ሁሉም አመራሪ
መናሬት መስማማቁቃ፣ በዋለበት ቅረብ
ቀበታዊ ቅበቀበ፣ ምህር አስተማሪ
ጋዢው ተዋ፣ ሆቀን አበበሪ
ተቋዋሚው፣ ሁሉ፣ በንገራ በመራ፣
ወጣት አዎች፣ እንደ ለብ መከራ
ገመር ተከተማ፣ ሂጻብ ተባበሪ::

ሁኔም የን አህክም፣ ወሰንናን እያስራ
ዓለምና በመፈላ፣ ለሰውድ፣ ቅከራ
ታዘበን ወበዝ፣ ቅለን አሰመራ
“ሁኔም ሰያዥ ያር ማታ”ን እያመሰጣል
እንከን እንደማይደርጋ፣ ይጋግሞ ይከራ
አጠብን የን ቅጽመው፣
ወያኑ ተካከሞ፣ ወደህዋላ ቅረብ
በመራት እንቀጥቃት፣ የሰላና ማሻበል
አህክም ሰጠመ፣ ማዳው ሆነ ገዢል
እንደ ገምሩ እሳት፣ ሂጻብ ሰጊናል
የወያኑ ክድራ፣ የንዳው የከር አባል
አውፈልካዊ ሁሉ፣ በዋለበት ቅጥናል::

ሰላማዊ ነው፣ በሰላማዊ ሂይል
ማንነቱን ገልጠል፣ ያለማውሰዱል::
ያ ሰላማዊ ሂጻብ፣ መቻ በሰላና በቻ
በድምጽ ሰያጠቃም፣ ምንም የለው አቻ
ቀንበሩን ለማውለቁ፣ ያለቀጥ ከምድቻ
ቀርቡና ምሳዣና፣ እራቱን እረሰዋ;
ተናቀሱን ውጥ አርሱ፣ በከርቻ አኗጣጥ
በየመስጠት፣ ወያኑን ሰባበድ;
በለመሰረዥውን፣ በድምጽ በቻ ቅጠል
ገዳሩን በቀመር፣ ከምር አሰመካማዕል
ሁቅ እንደ በቻ ፍት፣ ማን ያስተባበል?!?
ታዘበ ባለበት፣ የመር ገንባር ሁሉ
አጠብ እቻንደ፣ ተደምድማል ይለ!

በደቀኩራብ ሰም፣ መስንጂል ሰፈልግ
ወያኑ ተረትታል፣ አርሱ ባወጣው ሁግ፣

የሚሰንው የለም፣ ሰራው አካባቢ ስታደግ::

በእኩል አብዛ፣ በዋናው ክተማ::

ለወያኑ ፍጋሽ፣ ድጋጌም እስተሰማም!

ታብበ በለበት፣ የድጋጌ ማረጋገጫ ሆኖ::

ወያኑን ተቀጥሬል፣ መራይና በመለ::

ቻርከ ይኩኑ ነው፣ በወዳም በጠለ::

አካባቢ የጠላቸው፣ እንደታ ያስጠላለ!?

መለሰም ሰኞገር፣ ንግሥ ተሰምቶታ::

“ለምን ድጋጌታሁን፣ ለእኩ ለለመስጠት::

እንደወሰናቻሁ፣ ገብቶናል በቅጽበት::”

በማለት መሰከሻል፣ ሰኞገር በምዝገት::

ወክቶ ቁርጓሜ የለም፣ ከዚ ድጋጌ::

“እኩ አሳንዳናል፣ የጊዜውን በንድር::

ስልፍ የሚባል የለም፣ ከዚ ድጋጌ::

መሩም በእኩ ሰር ነው፣ ሆኖም ተደምር::

እንደ ሰው እንዲገቡ፣ እጣቱን ቁስር::

የሰዓት አሰራም፣ አዋጅ አውጥተናል::

ወይ ትንፃሰ! ወይ ገቅናቸ፣ ይኩው ተናግረናል::”

እሉና ይሰከር፣ መለሰ “ዶሞከራቴ!”

ዶሞከራቴን እንቃ፣ በአገንኙቱ::

ትንፃሰን እጠናው፣ ተለዋ ሲያወቂ::

እንዲ ሰው ፖርሳማ፣ በከራይ ሽንት::

ሆነ በመወሰን፣ በቻውን ድንግነት::

ፍለጠው፣ ቁረጋው፣ የሚልበት አገር::

በየት ይገኘ ይሆን?! ከእኩተናቸ በቀር?!

አካባቢ በማም ገቅናቸ፣ የቦጠው ትብብቱ::

እናህን የዘን አለው፣ እንደ ለይነቱ::

የእንከን የለሽ ምርመራ፣ ይህ ነው ምልከቱ?!

ገን የአካባቢ ቁጥር፣ በየት ሰራናወ::

በመን ይመረጋል?! መካት ያጣል ቁጥሪ!

የከረጃ ለቦች፣ ድጋጌን ሰሰርቁበት::

እንደምን ይሰሰው፣ ለዚ! ለዚ! ማለት?!

ያን የአካባቢ ቁጥር፣ የንግኙት በየት::

ተቋዋሚ ቤተርሃም፣ በስለም ለመኅጻት::

እሽፈሪዎች በእልል፣ ወያኑ በወብት::

“ከለባ የር መብል፣ እትመው” ቤት::

ዘርን የሚያጠና፣ የቱ ነው ወንቃለ?!

የወያኑ ትብብቱ፣ አልበርድ ሰሳለ::

ከተማው በመለ:: የንድር ቀን ዓጥ እለ::

በወያኑ ሰብከት፣ እንዲይዘናገት::

የታ-ከከል የፈርማኝ፡ በረቻውን ሰነ፡
ለለ-ቁም ተቀብረው፡ የለ-በት መሸጥ፡
ያለው ካለለው ጽር፡ እየተካፈለ፡
መቅለን ለማሳለፍ፡ ዓይነውን ክፈል፡
ከፋን ቅን ለማውጣት፡ ሚኒ አማራው አለ?!

የወላጅኝን ድጋጌ፡ ለቦታ ሲለቀሙ፡
ተማሪ ተነስ፡ ለታደግ በደመ፡
ዶማ ፈ.ንታው ሆኖ፡ ገኩ ከቅድመ፡
ተማሪ ለታደን፡ ወላጅኝ በመባ፡
አገሳለ የሚባለ፡ ከሚከ የመባ፡
ከወራ የሚይለው፡ እረመኬ ዓይነ እውጣ፡
በማንኛው ሆኖ ማይ፡ ይርሰ በማትረጥሩ፡
ባልቻት ስማግለ፡ አዋጅትን ማይመርጥ፡
በጥያት፡ በስድና፡ በስንድ፡ በቀመጥ፡
ሁሉንም አስተማው፡ እንዳ እንዲሁት በመናለጥ፡
ያስር ዓመት መርቃዊ፡ እንወጣት፡ በመቀረጥ፡
እንዳ ፍ.ሽጭት ሲመን፡ ሁሉም ተወረደ፡
የግለሰቦት፡ በት፡ ክብር ተደራረ፡
በባል ፍሰ ማይ፡ የሚሰት ተደመረ፡
አት-የኩረቶችኩት፡ በአት-የኩረቶችኩ ቅሬ!

የቁንቃ-ትንም፡ መረጃኝ፡ በሙሉ፡
የአሁበት ድጋጌ ይከበር፤ ያለ-ትንም ሁሉ፡
የበረው ካበለ፡ ተቀኑት፡ በስተቀር፡
ከርቻለ ለክቻው፡ በጠዋቱው ለያዙር፡
በዘር ማጥፊትና፡ ሆኖም በሙከድ፡
ከሂሳ ካስተማው፡ ሁሉን አገር ወካድ፡
እኔ ድጋጌኩስል!؟ ይገኘ በገመድ!!?

ምዕራ-ባዋያኑ፡ ህቁን እው-ቁው-ታል፡
ወከሎቻቻው-ም፡ ዓይነን እያ-ተው-ታል፡
ማን እንዳቻኬ፡ በደንብ ያው-ቁለ፡
ህቁን ለማዋጥ ዓይነ፡ ገኩ ያኝከለ፡
ጥታ-ቻ-ሁ፡ በሙናር፡ ተማሩ ይለለ፡፡
የአሁበት ድል ክድው፡ ወያኬን እው-ቁዋል፡
ህቁን በረዳ-ት-ም፡ ስንጋገን መርጠዋል፡
“የድ-ት-ም በደንብ፡ ለመንግስት እንሰተም፡
ለእኔ ወከሎቻቻው-ም፡ ገኩበት እንናቀቀም፡”
በሚል አገል ስፋት፡ እያውለውለ፡
እሁንም በዘዴ፡ ገንዘበ ያሸስተለ፡

“ልጅኝ ሲሰሰሙ፡ ለጅኝ ሲያቀበለ፡
እስከነገድ-በ-ነው፡” እንዳማግበል ሁሉ፡
ወያኬ አህሳናዊ፡ የሰለት ለቻቻው፡
ጠልተው የሚይጠለ-ት፡ ህቁን ሆኖቻቻው፡
እስከለሆነ፡ ነው፡ መሳም የሚቻቻው፡፡

እና እና ከሚገባ በግልጽ ሰኞንና፡
የምዕራብ ነገር፡ በዚ ነው ምስጻኑ፡
ያ የግንቦት ምርመራ፡ ድርጅ ማግ ክሩ፡
በደሞክራሲ ዓለም፡ በመተብት ወላ፡
የቀርጥ ቅን ለቃሽ፡ አስረምም በሙሉ፡
በእሳዎስ ችሎት፡ ስንተኞች ተገኘለ፡
መዳረሰዋውም፡ ልማታት የጠቅ፡ ወጪዎች ያልታቀ እሉ፡
ትሳትን በሂሳ፡ ለማያስተውል ሆሉ፡
ታሪክ ይከው ነው፡ ሆነድርሻ ምን ተለ?!

የምርመራ በርድ መራመም፡ በሁኔበት አገር፡
አንዳ ሰው ጽርልማ፡ በሁኔበት አገር፡
ሰላም ያወጣሁ፡ አይቶልም ሌሎብር፡
በአበበት፡ በአንድነት፡ ወገኖች ተግለ፡
“ንገ ለራሳ ያውቃል፡ ለንገ አቶበለ፡”
በረባ የልረሰዎ፡ አቶከኩል፡
በግልጽ ተወያኑ፡ በፍቅር ተቋቋል፡
ለብረራዊ እርቅ፡ መረዋ ያውሉ፡
መቆቻ ለይሁን መላት፡ ዓገ አቶቃቃል፡
ወያኑን ክሉ፡ ነቅላሽሁ መንግለ!